

**በጀርመን የገባውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በተመለከተ ያለው ቴክኒካዊና ተቋማዊ ልምድና አስተያየት - ክፍል 12**

**ለተከበራቹህ ወገኖች**

ሁለተኛው ዙር የክረረው ጥብቅ ሎክዳውን

**የኮሮና ልምድ ከጀርመን - የክረረው ሎክዳውን እና የህክምና ማስከ ግዴታ**

19.01.2021

ካለፈው በመቀጠል በዛሬው ዕለት የጀርመን መንግስት ቻንስለር ክብርት አንጌላ ሜርክል ከፌዴራል መንግስታት ርዕሰ መስተዳድሮች ጋር በመመካከር ከዚህ በፊት በዐኛው እና በዘኛው ገለፃ አቅርቦ የነበረውን የክረረው ጥብቅ ሎክዳውን በማራዘም እና ተጨማሪ ግዴታዎችን በመወሰን እስከ የካቲት 15 ቀን 2021 የሚቆይ እርምጃ እና ሎክዳውን ጥለዋል።

በቀን ከ20ሺዎቹ በላይ የነበረው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትም በዚህ ሳምንት በመጠኑ ቀንሶ ወደ 10ሺዎቹ ገብቷል። ቢሆንም የሚሾቹ ቁጠር በቀን ከሺ በላይ ወይም ወደ ሺ የሚጠጋ መሆኑን አላቋረጠም።

**1. የህክምና ማስከ ግዴታ ከ21.01.2021 ጀምሮ**

በመገበያየት ቦታ እና በትራንስፖርት ወቅት የህክምና የአፍና አፍንጫ መከላከያ መጠቀም በመላው አገሪቱ አስገዳጅ ነው። የህክምና የአፍና አፍንጫ መከላከያ የሚባሉት (በጀርመንኛ OP-Mask) ወይም (በአንግሊዘኛ surgical mask /medical face mask) እና KN95 ወይም FFP2 የሚባሉት የአፍና አፍንጫ መከላከያ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ናቸው። KN95 / FFP2 የሚባለው ወደፊት ሸጠጥ ያለ በአብዛኛው ነጭ ቀለም ያለው ማስከ ሲሆን የህክምና ባለሙያዎች የፊት ማስከ (OP-Mask) የሚባለው ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚሆን በአብዛኛው የሚታወቀው ሰማያዊ ቀለም ያለው ማስከ ነው። በእርግጥ አረንጓዴ፣ ሮዛ፣ ጥቁርም ቀለማት ያላቸውም ይገኛሉ።

**2. የሥራ ቦታ Home Office (HO)**

አሠሪዎች በኩባንያዎች ወይም በተቋማት ለሰራተኞቻቸው የቤት የስራ ቦታዎችን Home Office በአስቸኳይ እና በተጠናከረ መልኩ እንዲያቀርቡ ይጠበቃል።

**3. ክትባት**

እስከዛሬ በ23 ቀናት ውስጥ ወደ 1.2 ሚሊዮን ሰዎች ተከትበዋል። ይህም ዝግተኛ አካሄድ እንደተጠበቀው ሊፈጥን አልቻለም። ምክንያት ሆኖ የቀረበው የክትባት መጠን በተጠበቀው ብዛት አለመመረትን ነው።

ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩት ምስሎች እንደጀርመን የሎክዳውን አገር ውስጥ ለተቀመጠ ሰው እጅግ ግራ የሚያጋቡ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ወረርሽኝ ጠፋ እንዴ የሚያስብል ነው። ስለኮሮና መከላከል ሲወራ የነበረው የተረጎም የሚያስመስል ነው። የባህሪ ለውጥም አይታይም። ስርጭቱ እንደቀነሰ ብቻ አንዲቆይ ተስፋ ከማድረግ በስተቀር ተመክሮ የሚጠቅም አይመስልም። በተለይም ህዝብ በከፍተኛ ሁኔታ በሚሰብስባቸው ቦታዎች እጅግ ጥቂት ሰዎች ብቻ ማስከ አድርገው አብዛኛውን ያለማስከ ማየቱ ማስከ የማድረግ ወይም ያለማድረግ ትርጉሙ ግራ ያጋባል። አሁን ያለው ምክር ኢትዮጵያውያን ፈጣሪ እንዲጠብቃቸው እና እንዳይስፋፋ ተስፋ ማድረግ ላይ ነው።

መልካም ጥምቀት!

*ትልቁ አዲጋ የሚከሰተው ሰው አሸንፏል፣ ሌላው ሲዘናጋ እና ሲዝናና ነው።*

- ሱን ሱ

ዶ/ር ፀጋዬ ደግነህ ጉግሳ  
በርሊን ጥር 10 | ፪ሺ፩፻ ዓ.ም. (Berlin, 19<sup>th</sup> December, 2021)